

አንካሳ ማክከሎ የሚታወቀው ከተቀመጠበት ሲነሳ ብቻ ነው።

ተከላ መኮንን
ዳላስ ተክሳስ

በተለያዩ ጊዜያቶች የሚሰማኝን የመጻፍ ልማድ ካካበትኩ ውሎ አደረ። በግጥምም ሆነ በስድ ንባብ የምከትባቸው በሙሉ በብእር ሥም የምጽፈውን ጭምር የማምንበትንና የሚሰማኝን እንጂ ከይሉኝታ ሚዛን ላይ በማስቀመጥ ምን ይሉኝ ይሆን ብዬ አይደለም። የግሌ አመለካከት ደግሞ ለእኔ ትክክል ቢሆንም ሌላው ስህተት ቢመስለው አይገርመኝም። የምደነቀው ለምን ተናገረ ተብሎ ማፈን ሊጀመር ሲሞከር ነው። ከኛ የተለየ ሃሳብ ለምን ይጻፋል የሚሉ ባካባቢያችን የሚገኙ ቡድኖች እራሳቸውን አሁንም በሕብረት ሸማ ሸፍነው ሌላውን በመንቀፍ ብቻ ጊዜአቸውን ማሳለፋቸው ደግሞ ያሳዘነኛል። በተለይ አገር ቤት ያለው መንግስት በኖ ይጠፋል ብለው የሚያምኑ እነዚህ ቡድኖች፤ ከነሱ ሃሳብ ውጭ የተለየ ምንም ሃሳብ መነገር የለበትም። “እኛ የምንለውን ካልተቀበላችሁ የመንግሥት ምንደኞች ናችሁ” ብለው ሲተርጉ ቅር አይላቸውም። ይህን ለማለት ያነሳሳኝ “ትኩረት” በሚል እርእስ ከዳላስ አካባቢ የተጻፈ በ ethiomed.com ድሕረ ገጽ ላይ የወጣውን ትችት ካነብብኩ በኋላ ነው።

የዚህ የተጠቀሰው መጽሔት ደራሲያን፤ “ጠንቋይ ሆኜ ሳይሆን” በብእርጣጣቸው ብሎም በሚጠቀሙበት ቃላት አልፎም ተርፎ በሚነገረኝ እነማን እንደሆኑ ባውቅም እራሳቸውን ገልጠው እስካልወጡ ድረስ ለምን እንደተነሱ ለምን እንደሚደበቁ ለመናገር ያስቸግረኛል። እንዴት ካየሁት እነዚህ ቡድኖች ቁጥሩ እየበዛ ሄዶ ስንት እንደሆነ ልናገር የማልችለው ድርጅት ፈጥረው ሲገለባበጡ ለመክረማቸው እራሳቸው ምስክር ይሆናሉ ብዬ ግን አምናለሁ። ለምን ታገላችሁ ሳንላቸው ለምን አትታገሉም ለማለት ብቃቱ የላቸውም። እወድሻለሁ ያለ ሁሉ ፍቅር አለው ማለት አይደለም የሚሉትን የቆየ አባባል ያስታውሷል።

ስለእውነት ለመናገር። የትኩረት ጸሃፊዎች ባንድ ወቅት አምባሳደር ታዬ በተገኙበት የልማት ስብሰባ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደው ካበቁ በኋላ ወደ ስብሰባው ገብተው “ታዬ ባንድ ወቅት ከሕዝብ ወገን ወግነህ ነበር አሁን ግን ለሆድህ የተገዛህ ሆዳም ነህ ደግሞ ሃገር ቤት ልማት አልሙ ትላለህ” ብለው ባዳራሽ ውስጥ ሲሳደቡ የዓይን ምስክር ነበርኩ። የአምባሳደሩ መልስ ደግሞ እኔን ሳይሆን ለትዝብት የመጡትን ሳይቀር አስገርሞ ነበር። ያሉት ባጭሩ “ቅድም በመሃል የሰደቡኝ አንድ ሰውዬ በሰደባቸው ብከፋም አዲስ አበባና ባህር ዳር ባላቸው ኢንቨስትሜንት ግን ደስተኛ ነኝ” የሚል ነበር። ተሳታፊው መልስ አልነበራቸውም። ታዲያ የኔም ችግር እዚህ ላይ ነው እነሱ እያደረጉት ያለውን ሌላው ሲያደርገው በማወግዛቸው። በተለይ ባለፈው ዳላስ ተደረገ የተባለው ስብሰባ ላይ ይነሳ የነበረው በግለሰብ መሬት ስጡን ሳይሆን ላካባቢያችን ምን ማድረግ እንችላለን የሚል እንደነበር መናገር ይቻላል። መጽሔቱ ባለፈው ስብሰባ ላይም አንባሳደር ታዬ እንደነበሩ ይናገራል። ትልቅ የፈጠራ ውሸት። ታዬ በስብሰባው ላይ አልነበሩም። ትኩረት በመቀጠል “ሙሉ የሁሉንም ሰው ማንነት ለመደበቅ መንግሥት ፈቃደኛ መሆኑን ገልጾ ሆኖም መንግስት ድጋፍ ሲፈልግ መተባበር ይጠበቅባቸዋል በሚል ከወዲሁ ለተሰብሳቢዎቹ አስጠንቅቀዋል” ይላል። ወንድሞቼ ሪፖርቱን ማን እንደነገራችሁ ባለውቅም የነገራቸው የመሰማት ችግር ያለበት ግለሰብ ይመስለኛል። የተባለውን ማወቅ ከፈለጋችሁ በጥያቄ ሰዓት ለምን እዚህ ዳላስ ያሉትን አገር ቤት የንግድና የልማት ድርጅቶች ያቋቋሙትን ግለሰቦች ሥም ዝርዝር አትነግሩንም? ለሌላው

ማነቃቂያ ይሆናል ተብሎ ለቀረብ ጥያቄ መልስ ሲሰጡ ነው “ግለሰቦቹ ካልተቃወሙ እኛ ችግር የለብንም ነገር ግን ተጠቃሚ ሆነው ስማችንን ማውጣት አንፈልግም ያሉትን እንደፍላጎታቸው እንጠብቅላቸዋለን” ነው ያሉት።

እኔን ከገረመኝ ነገር አንዱ አቶ ሙሌ የግድ በአልማ ሥር ሥሩ ብለው ጫና አለማድረጋቸው ነው። “በምንም ይሁን በምን ሃገሬን ልረዳ እፈልጋለሁ ያለ ሰው በግሉ በቡድን በፈለገው መንገድ መሳተፍ ይችላል ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁና።

ውድ አንባብያን መንገድ ሲሰራ ተቃውመን፣ ግድብ ሲሰራ አውግዘን፣ ግድብ ሲፈርስ ተደስተን ህንጻ ሲሰራ ኮንክርት፣ እስከመቼ እንዘልቃለን። ስንቶቻችን ነን ለቤተሰቦቻችን ገንዘብ የምንልክ? ለምን ለማናውቃቸው ግለሰቦች አንልክም? እንዴው ተነካካና ፖለቲካ ልታናግሩኝ ነው። አቶ እስዬ TPLF ሆነው ጠላት ነበሩ ዛሬ ታሪካቸው ያሚረ ሕዝብ ያቀፋቸው ታጋይ ሆኑ። ኢንጂነር የቅንጅት መሪ ሆነው የሕዝብ አሰባሳቢ ነበሩ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በሰላም እሰራለሁ ብለው ተጨባበጡ ሲባል ጠላት ሆኑ። የቆየውን የነኩሎኔል ጎሹን አላነሳም ይቅር። ለማለት የፈለግሁት ከኛ ጋር ያልተሰለፈ የተለያየ አመለካከት ያለው ሁሉ ጠላት ነው የሚለው የአሪት ዘፈን መቆም ይኖርበታል። ልማት ሳይሆን ኢትዮጵያ ተራቦች የሚለው ብቻ የሚያስደስተን ከሆነ ችግር አለብንና እራሳችንን መጠየቅ ሊኖርብን ነው። ዘረኛ የሆነ ጽሁፍ እየጻፉ ዘረኝነትን መቃወም ያስቀኛል። ከትኩረት ልጥቀስ “ለነገሩ መለስ ዜናዊ ከጌደኞቹ ከእነ አባይ ስብሃት ጋር ሆኖ የትግራይን ሕዝብ የሚያላግጥበት ከሌላው ወገኑ ጋር አብሮ እንዳይኖር መከራውን የሚያሳየው የሰሜን ተገነጠልኩ ያለችውን የናቱን አገር አግዝ ብሎ አይደል?” ሻረ በታጋይ አምላክ አገሩ አልተገነጠለም ኤርትራ የኛ ናት ባሉበት አፋቸው መለስው ኤርትራዊ ስለሆነ ጠላት ነው ይሉናል። አንዱን መያዝ ያሻል ጎበዝ። ኤርትራ ኢትዮጵያ ከሆነ መለስም ኢትዮጵያዊ ነው ብላችሁ ተቀበሉ። ካልሆነ የኤርትራን መለየት ተቀበሉና ከጠላት ጋር ወገነ በሉ። እንዲያ ከሆነ ደግሞ ኤርትራ የሄዱትን ጦር የሰበቁትንም አብራችሁ ኮንክርት። ለነገሩ በጉልበትም ይሁን በምን ኢትዮጵያዊ ነው አይደለም የሚለውን በወቅቱ ፓስፖርት እየሰጠ የሚያረጋግጠው የመለስ መንግስት መሆኑን አንዘንጋ። ስለሆነም አገር ቤት ቤት መስራት ወንጀል አይደለም እንዳላችሁት ሁሉ ልማት ላይ መሰማራትም ወንጀል አለመሆኑን ተቀበሉ። ቤትም የሰራ መንገድ ድልድይ ይሰራ ሰቀላ መንግስት እንደሚመሰገንበት ግልጽ ነው። ያንን ምስጋና የሚፈልግ ደግሞ አገር ቤት ገብቶ ለወንበሩ መታገል ይኖርበታል። እንደኔ ያለው አሜሪካዊ ልማቱን ከመደገፍ ባሻገር በፖለቲካው መግባት አይችልምና። ካልታገልክ አታልማ የሚል መፈክር መስማት አልፈልግም። ለነገሩ በልማቱም አባል አልሆንኩም ነበር አሁን እንድሆን እየገፋኝ መሆኑን ልነግራቸው እወዳለሁ። ለነገሩ ሳምን እንጂ በሰው ግፊት ያደረግሁት ነገር በሕይወቴ ትዝ አይለኝም።

<http://aigaforum.com/articles/lemat.pdf>